

ቁጥር OFA/GF-04.1/2/17  
ቀን 26/05/2012

ለክቡር ዶ/ር አ/ር ጌታሁን መኩሪያ

የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር

የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ

አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 5 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና 28 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን፡፡

ከሰላምታ ጋር

መሰረተ ዳምጤ  
የአዲት ዘርፍ ም/ዋና ሥራተኛ

ግልባጭ፡-

ለአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ

(33 ገጽ የአዲት ሪፖርት እና

3 ገጽ የሂሳብ ሪፖርትቶች)

አዲስ አበባ፣

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክየአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲየ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት


የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ስታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የዩኒቨርሲቲው ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ ሙያዊ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-

- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አህዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ሳይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

ከዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል። የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውናል።



ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢቨርሲቲው ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፣ መዛግብቶች፣ ደጋፊ ማስረጃዎች፣ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአዲስ አበባ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል።

- የገቢ/የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፣
- የተሰባሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፣
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፣
- የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፣

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፡


የዩኒቨርሲቲው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፣ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፣ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፣ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የገቢ ሂሳብ፡

1. የተለያዩ ድርጅቶች በውሉ መሠረት ባለመፈጸማቸው ላዘገዩበት በቅጣት መልክ ለመንግስት ገቢ መሆን ያለበት የጉዳት ካሳ በድምሩ ብር 2,437,222.26 ያልተሰበሰበ በመሆኑ ለመንግስት ገቢ መሆን የነበረበት እንዳይገባ ገቢውን ዝቅ እንዲልና ትክክለኛው አህዝ እንዳይታይ አድርጓል።
2. ዩኒቨርሲቲው በ2008 ዓ.ም ባከራየው ልዩ ልዩ የአገልግሎት መስጫ ማዕከሎች የዋጋ ግምት መሰረት በ2011 በጀት ዓመት ከውስጥ ገቢ ማግኘት የነበረበትን ብር 472,530.00 በነጻ በመስጠቱ የዩኒቨርሲቲው ገቢ በዚህ መጠን አንሶ መገኘቱ፤



የወጪ ሂሳብ፡

3. የ2011 ዓ.ም ትምህርት ዘመን የመግቢያ ፈተና ለመፈተን በተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ለሄዱት መምህራን በመመሪያው መሰረት የቆዩበት ጊዜ በቆዩበት ቦታ የሚከፈለውን የአበል



ተመን የተከፈላቸው ቢሆን በተጨማሪ አግባብ ባለው አካል ሳይፈቀድ የሙያ ክፍያ በሚል ለ119 ባለሙያዎች ለእንዳንዳቸው ብር 4,000.00፣ ለ46 ባለሙያዎች ለእንዳንዳቸው ብር 1,200.00፣ ለ2 ባለሙያዎች ለእንዳንዳቸው ብር 2,700.00 እና የምዝገባና ፈተና ስራዎች በአንላይን እንዲከናወን ሶፍት ዌር ማበልጸጊያ ላይ የተሳተፉ በሚል ለሁለት ባለሙያዎች ለእንዳንዳቸው ብር 36,000.00 በመክፈል በአጠቃላይ ብር 608,600.00 ተከፍሎ በመገኘቱ ከደንብና መመሪያ ውጭ የተከናወነ በመሆኑ የህግ ጥሰትን ከማስከተሉም በተጨማሪ የመንግስት ውስን ሀብት አለአግባብ እንዲወጣ ተደርጎልኋል፡፡

4. በኃላፊነት ደረጃ ሲሰሩ የነበሩ ሁለት መምህራኖች ለትምህርት ሲሄዱ ከሄዱበት ጊዜ ጀምሮ ሲከፈላቸው የነበረው የኃላፊነት አበል መቋረጥ ሲገባው በአጠቃላይ ብር 38,106.40 ተከፍሎ በመገኘቱ የመንግስትን ውስን ሀብት ለብክነት እንዲጋለጥ አድርጓል፡፡
5. ዩኒቨርሲቲው ከገቢዎች ሚኒስቴር በ26/2/2011 ቀን በቁጥር 3.1/421/11 በተፃፈ ደብዳቤ በተሰጠው አቅጣጫ መሰረት ትምህርት ላይ ካሉት መምህራን ከተከፈላቸው የትምህርት ድጋፍ ላይ የተቀነሰው ታክስ ከሐምሌ 1/2008 ጀምሮ ተመላሽ እንዲደረግ የተፈቀደ ቢሆንም፣ በህግ ከተፈቀደው ሐምሌ 2008 በፊት ላለውም ጊዜ ጭምር አላገባብ ብር 88,804.50 ተመላሽ በመደረጉ መንግስትን ለተጨማሪ ወጪ እንዲዳረግ አድርጓል፡፡
6. የትምህርት ዕድል አግኝተው ለትምህርት የሄዱ መምህራን፡-
  - የመመለሻ ጊዜ ያሳለፉ መምህራን ያቋረጡ ወይም ያራዘሙበትን ምክንያት የሚገልፅ የፅሁፍ ማስረጃ ሳያቀርቡ ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደ ስራ ገበታቸው የሚመለሱበት ጊዜ ያለፈባቸው እና ውል ሳይገቡ የሄዱት ትምህርት ላይ መሆን አለመሆናቸው ማረጋገጫ ሳይኖር ትምህርት ላይ እንዳሉ ተደርጎ ደመወዝ፣ የቤት አበል እና የትራንስፖርት አበል በድምሩ ብር 1,618,845.00 ክፍያ መፈጸሙን፣
  - በአዲስ አበባ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ገብተው ለሚማሩ መምህራን ለትራንስፖርት የተፈቀደውን ብር 250.00 መክፈል ሲገባው፣ በሥራ ላይ ለሚገኙት የተፈቀደውን ብር 2,000.00 እና ብር 1,500.00 በስራ ላይ ሆኖ ሲከፈላቸው የነበረውን የትራንስፖርት አበል በመክፈሉ በልዩነት በድምሩ ብር 1,920,500.00 አለአግባብ መክፈሉን፣
  - ዩኒቨርሲቲው በውጭ ሀገር የሚማሩ መምህራን በመመሪያው መሰረት ግማሽ ደመወዝ መክፈል ሲገባው፣ ከመመሪያ ውጭ በድምሩ ብር 10,037.00 ክፍያ የፈፀመ መሆኑ፣

በአጠቃላይ ብር 3,549,382.00 አስአግባብ ክፍያ በመፈፀሙ የመንግስትን ውስን ሀብት

አስአግባብ ወጪ እንዲሆን አድርጓል።

7. የኢቨርሲቲው በመመሪያው መሰረት መክፈል ሲገባው፣ ከተፈቀደው የክፍያ ተመን ውጭ ብር 450.00 በሰዓት በመክፈል በልዩነት በድምሩ ብር 72,000.00 የክፈለ መሆኑ እና የተመራቂ ተማሪዎችን ያማከሩ የውጭ እና የውስጥ መምህራን የሰሩበትን ለአራት መምህራን የተጣራ ብር 31,500.00 ክፍያ መፈጸም ሲገባው፣ ብር 53,550.00 ክፍያ በመፈጸም በልዩነት በድምሩ ብር 21,850.00 የተከፈለ ሲሆን፣ በጥቅሉ በልዩነት ብር 93,850.00 ክፍያ ተፈፅሞ በመገኘቱ ከደንብና መመሪያ ውጭ በመከናወኑ የህግ ጥሰትን ከማስከተሉም በተጨማሪ የመንግሥት ውስን ሀብት አስአግባብ እንዲወጣ ተደርጓል።
8. ለቤተ መ-ከራ የሚያገለግል ዕቃዎችን ከበንበራ ትሬዲንግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር ግዥ በመፈጸም የአጠቃላይ ብር 2,964,118.81 ዕቃ ገቢ በማድረግ በሂሳብ ምዝገባ ማዘዣ ቁጥር (invoice No) 3287 ብር 2,438,669.97 እና በ3276 ብር 525,448.84 ክፍያ ሲፈጽም መቀነስ የነበረበት የቅድሚያ ክፍያ ሂሳብ የጠቅላላ ወጪ 30% ብር 889,235.64 ከድርጅቱ መቀነስ ሲገባው ሳይቀነስ አስአግባብ ለድርጅቱ የተከፈለ በመሆኑ የህግ ጥሰትን ከማስከተሉ በተጨማሪ የመንግሥት ገንዘብ ወጪ እንዲሆን አድርጓል።
9. በድምሩ ብር 308,890.20 በ2010 በጀት ዓመት ለተሰጠ አገልግሎት ከበጀት ዓመቱ ውጭ ተወራርዶ ተገኝቷል። በዚህ ምክንያት የሂሳብ ሪፖርቱ ላይ የተመለከተው ትክክለኛውን የበጀት ዓመቱን ወጪዎች እንዳያመለክት አድርጓል።
10. የኢቨርሲቲው ለተማሪዎች ምግብነት የሚውል ዳቦ ከምስራቅ ዱቄትና ዳቦ ፋብሪካ ግዥ በመፈጸም በ10/03/2011 ብር 114,595.00 ክፍያ ሲፈጸም ሂሳቡ በዋናው(በኦሪጅናል) ደረሰኝ መወራረድ ሲገባው፣ በኮፒ የንብረት ገቢ ደረሰኝ /ሞ/19 ሂሳቡ የተወራረደ መሆኑ፣
11. በድምሩ ብር 1,846,828.46 ያለሂሳብ መደቡ ተመዝግቦ ክፍያ የተፈጸመ መሆኑ፣
12. በአጠቃላይ ብር 1,264,496.48 ከመመሪያ ውጭ በተደጋጋሚ ከአንድ ጊዜ በላይ ከአንድ አቅራቢ ግዥ የተፈጸመ መሆኑ፣


#### የተሰብሳቢ ሂሳብ፣

13. በድምሩ ብር 364,114,776.6 በደንቡ መሰረት ሳይወራረድ ተገኝቷል።

#### የተከፋይ ሂሳብ፣

14. በአጠቃላይ ብር 17,714,163.16 ሳይከፈል መቆየቱ ተረጋግጧል።

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 አስከ 14 በተገለጹት ጉልህና መሠረታዊ ልዩነቶች የተነሳ በእኛ አስተያየት የዩኒቨርሲቲውን የሂሳብ መግለጫዎች ሰኔ 30 ቀን 2010 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ



አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ አንቀሳቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ አያሳዩም፡፡


#### ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፣ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል፡፡

- ዩኒቨርሲቲው ለበጀት ዓመቱ በየፕሮግራሞቹ የተፈቀደው በጀትና ሥራ ላይ የዋለው ሂሳብ ሲመዘዘን፣ በየሂሳብ መደቦቹ ከ10% በላይ የመደበኛው ብር 136,755,409.37 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፣

#### ሌሎች ጉዳዮች፣

- በተማሪዎች ምግብ ቤት አካባቢና በተለይም በወጥ ቤት አካባቢ ፍላጎች መወገድ ሲገባው በፍላጎት ማስወገጃ ሶይ ውስጥ ተኝቶ የሚታይ መሆኑ፣
- መቶ ኪሎ ግራም የሚሆን የነቀዘ ወይም አገልግሎት የማይሰጥ የአተር ክክ በተማሪዎች የምግብ ጥሬ ዕቃ መጋ
- ዘን ውስጥ ሳይወገድ ተቀምጦ የተገኘ መሆኑ፣ በግምት መቶ ኪሎ ግራም የሚሆን ጨው መወገድ ካለበት ተጣርቶ መወገድ ሲገባው ሳይወገድ በተማሪዎች የምግብ ጥሬ ዕቃ መጋዘን ውስጥ የሚገኝ መሆኑ፣



የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት

